

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሠላሳኛ ዓመት ቁጥር ፲፬
አዲስ አበባ ጥር ፯ ቀን ፪ሺ፲፮ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

30th Year No. 14
ADDIS ABABA, 16th, January 2024

<u>ማውጫ</u>	<u>Content</u>
<p>አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፫፻፯/፪ሺ፲፮</p> <p>የኢትዮጵያ ሕዝብ ፅንባ ጠባቂ ተቋም ማቋቋሚያ አዋጅ ፩ሺ፩፻፵፪/፪ሺ፲፩ን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ.....ገጽ ፲፭ሺ፪፻፹፫</p>	<p>Proclamation No. 1307/2023 Proclamation to Amend the Establishment No. 1142/2019 of the Ethiopian Institution of Ombudsman ProclamationPage 15298</p>
<p>አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፫፻፯/፪ሺ፲፮</p> <p><u>የኢትዮጵያ ሕዝብ ፅንባ ጠባቂ ተቋም ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፩፻፵፪/፪ሺ፲፩ን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ</u></p> <p>የኢትዮጵያ ሕዝብ ፅንባ ጠባቂ ተቋም የተቋቋመበትን ዓላማ ለማሳካት የአስተዳደር በደል ለመከላከል እና ተፈጽሞ ሲገኝ ምርመራ በማካሄድ በደሎች እንዲታረሙ የማድረግ አቅሙን ማሳደግ በማስፈለጉ፤</p> <p>በመሆኑም የኢትዮጵያ ሕዝብ ፅንባ ጠባቂ ተቋምን አቋም ማሻሻል፣ የቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤቶችና የማዕከላት አደረጃጀት፣ የሠራተኞች አስተዳደር እና የተቋሙን ነፃነት ማረጋገጥ ተገቢ ሆኖ በመገኘቱ፤</p> <p>አሁን ሀገሪቱ ከደረሰችበት እድገት አንጻር የተቋሙን ተግባርና ኃላፊነት በማስፋት በግል ድርጅቶች የሚፈጸሙ የአስተዳደር በደሎችን አቤቱታ መቀበል እና ምርመራ ማካሄድ በማስፈገጥ የኢትዮጵያ ሕዝብ</p>	<p>PROCLAMATION NO.1307/2023</p> <p><u>PROCLAMATION TO AMENED THE ESTABLISHMENT PROCLAMATION No. 1142/2019 OF THE ETHIOPIAN INSTITUTION OF THE OMBUDSMAN</u></p> <p>WHEREAS, it is found necessary to strengthen the powers of the Ethiopian Institution of Ombudsman so as to achieve the objectives that it is established for: protecting citizens from maladministration and being able to rectify maladministration when found through investigation;</p> <p>WHEREAS, it is found important to strengthen the institutional setup of the Ethiopian Institution of Ombudsman and to ensure its independence towards the organization of branch offices and employee administration;</p> <p>COGNIZANT OF, the current economic development of the country and the importance of extending the Powers and Duties of Ethiopian Institution of Ombudsman to cover</p>

ዕንባ ጠባቂ ተቋም ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፩፻፵፪/፪ሺ፲፩ን ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ፤

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ ፶፭(፩) እና (፲፭) መሠረት የሚከተለው ታውጇል፡፡

፩. አጭር ርዕስ

ይህ አዋጅ “የኢትዮጵያ ሕዝብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም ማቋቋሚያ አዋጅ ፩ሺ፩፻፵፪/፪ሺ፲፩ን ለማሻሻል የወጣ አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፲፻፯/፪ሺ፲፮” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

፪. ማሻሻያ

፩.የአዋጅ አንቀጽ ፪(፪)፣ (፬)፣ (፲)፣ (፲፪) እና (፲፭) ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፪(፪)፣ (፬)፣ (፲)፣ (፲፪) እና (፲፭) ተተክቷል፤ አዲስ ንዑስ አንቀጽ ፪(፲፯) ተጨምሯል፤

“፪(፪) “ተሟሚ” ማለት በምክር ቤት የሚሾም ዋና ዕንባ ጠባቂ፣ ምክትል ዋና ዕንባ ጠባቂ፣ የሴቶች፣ የህፃናት፣ የአካል ጉዳተኞችና አረጋውያን ዕንባ ጠባቂ እና የልዩ ልዩ ዘርፍ ዕንባ ጠባቂዎች ናቸው፡፡

፪(፬) “የአስተዳደር በደል” ማለት ሥልጣን ባለው አካል የወጣ እና በሥራ ላይ ያለን ሕግን በመፃረር በመንግሥት አስፈፃሚ አካላት ወይም በመንግስት የልማት ድርጅቶች ወይም በግል ድርጅቶች የሚፈፀሙ ድርጊቶች ወይም የሚሰጥ ውሳኔ ወይም ትዕዛዝ ማለት ሲሆን የተሰጠን ውሳኔ ወይም ትዕዛዝ አለመፈጸምን ይጨምራል፡፡

investigations into maladministration in Private Organizations by amending establishment Proclamation No. 1142/2019 of the Ethiopian Institute of Ombudsman;

NOW, THEREFORE, in accordance with Sub-Article (1) and (15) of Article 55 of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows.

1. Short Title

This Proclamation may be cited as the “Proclamation to Amend the Establishment No. 1142/2019 of the Ethiopian Institution of Ombudsman Proclamation No. 1307/2023.”

2. Amendment

1. Article 2(2), (4), (10), (12), (15), and (17) are repealed and replaced and new Sub-Articles 2(17) is included as follows:

“2(2) “Appointee” means the Chief Ombudsman, the Deputy Chief Ombudsman, Women, Children, Persons with Disability, and the elderly Ombudsman and Thematic areas Ombudsman, appointed by the House.

2(4). “Maladministration” is an act committed or decisions passed or orders given by Executive Organs of the Government, Public Enterprises, or Private Organizations in contravention of the laws enacted by authorized bodies, and it includes failure to implement decisions passed or orders given.

፪(፲) “ተመርጫ አካላት” ማለት የመንግሥት መስሪያ ቤት ወይም የመንግሥት የልማት ድርጅትን እንዲሁም በዳኝነት ሰጭ ወይም በሕግ አውጪው አካል ወይም በግል ድርጅት ውስጥ የአስተዳደር ወይም የአስተዳደር ነክ አገልግሎት የሚሰጥ አካልን ይጨምራል፡፡

፪(፲፪) “ሠራተኛ” ማለት ከተሟላው ወጭ ያሉትን የተቋሙን የሥራ ኃላፊዎች፣ ባለሙያዎችና ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞችን ያካትታል፡፡

፪(፲፭) “የግል ድርጅቶች” ማለት የኢትዮጵያ የንግድ ሕግ አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፪፻፵፫/፪ሺ፲፬ን አንቀጽ ፩፻፸፬ ንዑስ አንቀጽ (፭) እና (፮) የተገለጹት የንግድ ማህበር ዓይነቶች ሆነው የማምረት፣ የማከፋፈል፣ የአገልግሎት እና ሌሎች ኢኮኖሚያዊ ተግባሮችንና ከእነዚህ ጋር የተያያዙ ሥራዎችን በንግድ መልክ የሚሠሩ ድርጅቶች ናቸው፡፡

፪(፲፮) “ማዕከል” ማለት የተቋሙን አገልግሎት ለዜጎች ተደራሽ ለማድረግ ቅርንጫፍ ዕንባ ጠባቂ ጽህፈት ቤቶች ሥር የሚደራጅ አቤቱታ ቅበላ እና ምርመራ የሚከናወንበት ማስተባበሪያ ነው፡፡”

፪. የአዋጅ አንቀጽ ፬ ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፬ ተተክቷል፡

“፬. ይህ አዋጅ በየደረጃው በሚገኙ የመንግሥት አስፈጻሚ አካላት እና በግል ድርጅቶች በሚፈፀሙ የአስተዳደር በደሎችና ባለሥልጣኖች እና ኃላፊዎች ላይ ተፈጻሚነት ይኖረዋል፡፡”

2(10)“Respondent Organs” includes Government Offices or Public Enterprises and as well as organs rendering administrative or related services within the judiciary or legislature organs or private companies,.

2(12).“Employee” means all leaders of the organization, technical people, and support staff other than appointees.

2(15).“Private Organizations” means those business organizations enumerated under Article 174, Sub Articles 5 and 6 of the Commercial Code of the Federal Democratic Republic of Ethiopia Proclamation 1243/2021, and are defined as business organizations engaged in manufacturing, distribution, service, and other economic and related activities that are related to business organizations.

2(17). “Centres” means coordination offices under the branch Ombudsman Offices for undertaking complaint handling and investigation, created with the intention of ensuring the accessibility of services of the Institute to people.”

2. Article 4 of the Proclamation is repealed and replaced as follows

“4.This Proclamation shall apply to maladministration committed by the Government Executive Bodies, Private Organizations, and Officials and Authorities thereof.”

፫. የአዋጅ አንቀጽ ፭(፪) ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፭(፪) ተተክቷል፡

“፭(፪) የተቋሙ ዋና መሥሪያ ቤት አዲስ አበባ ሆኖ ጉባዔው በሚወሰነው በማናቸውም ቦታ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ወይም ማስተባበሪያ ማዕከላትን ሊከፍት ይችላል፡፡”

፬. የአዋጅ አንቀጽ ፮ ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፮ ተተክቷል፡

“፮. የተቋሙ ዓላማ በሕግ የተደነገጉ የሰዎች መብቶች እና ጥቅሞች በአስፈጻሚው አካላት እና በግል ድርጅቶች መከበራቸውን በማረጋገጥ፣ የሕግ የበላይነትን መሠረት ያደረገ ጥራት፣ ቅልጥፍና ግልጽነት ያለው መልካም የመንግሥት አስተዳደር እና የኢንዱስትሪ ሠላም እንዲሰፍን ማድረግ ይሆናል፡፡”

፭. የአዋጅ አንቀጽ ፯ ንዑስ አንቀጽ (፩)፣ (፫)፣ (፬) እና (፲) ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፯ (፩)፣ (፫)፣ (፬) እና (፲) ተተክቷል፡

“፯(፩) የመንግሥት አስፈጻሚ አካላት የሚያወጧቸው አስተዳደራዊ መመሪያዎች፣ የሚሰጧቸው ውሳኔዎችና አሠራሮቻቸው ሕገ መንግሥታዊ ድንጋጌዎች እንዲሁም ሌሎች ሕጎችን የማይቃረኑ መሆናቸውን የመመርመር፣ የመቆጣጠርና የማረጋገጥ፤

፯(፫) አስተዳደራዊ በደል መፈጸሙን በምርመራ ሲያረጋግጥ ተገቢውን የመፍትሔ ሐሳብ ማቅረብና ማስፈጸም፤

፯(፬) በግል ድርጅቶች ውስጥ የሚፈጸሙ የአስተዳደር በደል አቤቱታዎችን መቀበልና ምርመራ ማካሄድ፤

3. Article 5(2) of the Proclamation is repealed and replaced by a new Article 5(2), as follows:

"5(2). The institution shall have its head office in Addis Ababa, and it may, based on the decision of the Council, have branch offices or open centres in any other places in the country."

4. Article 6 of the Proclamation is repealed and replaced by a new Article 6 as follows:

"6. The objective of the institution shall be bringing about good governance, ensure industrial peace that is of high quality, efficient and transparent based on the rule of law ,by way of ensuring that people’s right and benefits, provided for by a law are respected by organs of Government Executive and Private Organizations. ”

5. Article 7 Sub-Articles 1, 3, 4, and 10 are repealed and replaced by new sub-articles 7 (1), (3), (4), and (10) as follows:

“7(1). To investigate and supervise administrative Directives which are issued; decisions made by Executive Organs and their procedures thereof are not in contravention to the Constitution and other laws;

7 (3). To recommend appropriate remedies and follow-up their implementation where it discovers that there is maladministration;

7(4). To receive and conduct investigations on maladministration cases lodged against Private Organizations;

፯(፲) የመረጃ ነጻነት ሕግ አፈጻጸም መከታተልና መቆጣጠር ይሆናል፡፡”

፮. የአዋጅ አንቀጽ ፲ ንዑስ አንቀጽ(፩-፮) ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፲ ንዑስ አንቀጽ (፩-፮) ተተክቷል፡

“፲. የተቋሙ አቋም ተቋሙ ፡-

- ፩. የዕንባ ጠባቂዎች ጉባኤ፤
- ፪. አንድ ዋና ዕንባ ጠባቂ፤
- ፫. አንድ ምክትል ዋና ዕንባ ጠባቂ፤
- ፬. አንድ የሴቶች፣ የሕጻናት፣ አካል ጉዳተኞች እና አረጋውያን ዕንባ ጠባቂ፤
- ፭. ሌሎች የልዩ ልዩ ዘርፍ ዕንባ ጠባቂዎች፤
- ፮. የሥራው አስፈላጊ የሆኑ ሌሎች ሠራተኞች ይሆናል፡፡”

፯. የአዋጅ አንቀጽ ፲፩ ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፲፩ ተተክቷል፡

፲፩(፩). የተቋሙ ዕንባ ጠባቂዎች ጉባኤ (ከዚህ በኋላ ጉባኤ እየተባለ የሚጠራ) በዚህ አዋጅ እንደገና ተቋቁሟል፡-

፲፩(፪). ጉባኤው የሚከተሉት አባላት ይኖሩታል፡-

- ሀ. ዋና ዕንባ ጠባቂ.....ሰብሳቢ
- ለ. ምክትል ዋና ዕንባ ጠባቂ.....አባል
- ሐ. የሴቶች፣ ሕጻናት፣ አካል ጉዳተኞች እና አረጋውያን ዕንባ ጠባቂ.....አባል
- መ. የልዩ ልዩ ዘርፍ ዕንባ ጠባቂዎች.....አባል
- ሠ. ከዲሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በሕዝብ ተወካዮች ምክርቤት አፈ ጉባኤ የሚወከሉ ሁለት አባላት.....አባል

7(10). To monitor and evaluate the performance of the Access to Information law.”

6. Article 10 Sub Article 1-6 of the Proclamation is repealed and replaced by new Sub Articles 7 (1-6) as follows :

“10. Organization of the Institution

The Institution shall have:-

- 1) A Council of the Ombudsman;
- 2) Chief Ombudsman;
- 3) A Deputy Chief Ombudsman;
- 4) Ombudsman for Women, Children, Persons with Disabilities, and Elders;
- 5) Other Ombudsmen for Thematic Areas
- 6) Other employees relevant to the discharge of duties of the institution.”

7. Article 11 of the Proclamation is repealed and replaced by a new Article 11 as follows:

“11(1). The Council of Ombudsmen (hereafter called the Council) is re-established by this Proclamation.

11 (2). The Council shall have the following members:

- a) The Chief Ombudsman..... Chairperson,
- b) Deputy Chief Ombudsman -----Member
- c) Women, Children, Persons with Disabilities, and Elders Ombudsman -----Member
- d) Ombudsman for Thematic Areas -- Member
- e) Two members of the standing committee for democracy affairs shall be represented by the speaker of the House of Peoples’ Representatives.....Members

፲፩(፫). ጉባዔው የራሱን ፀሐፊ ከአባላቱ መካከል ይመርጣል፤

፲፩(፬). ጉባዔው የራሱን የሰብሰባ ሥነ-ሥርዓት ደንብ ሊያወጣ ይችላል፡፡”

፰. የአዋጅ አንቀጽ ፲፪ ንዑስ አንቀጽ ፫(መ)፣ (፬) እና (፭) ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ ፲፪ (፫) (መ)፣ (፬) እና (፭) ተተክቷል፤

“፲፪(፫)(መ) የቅርንጫፍ ዕንባ ጠባቂ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ፣ መሪ ሥራ አስፈጻሚ፣ ሥራ አስፈጻሚ፣ የማዕከል አስተባባሪዎች እና ሠራተኞች የጥቅም ጥቅም ክፍያ አጥንቶ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ያቀርባል፡፡ ምክር ቤቱ ሲወሰንም ተግባራዊ ያደርጋል፡፡

፲፪(፬) የቅርንጫፍ ዕንባ ጠባቂ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ፣ መሪ ሥራ አስፈጻሚ፣ ሥራ አስፈጻሚ እና የማዕከል አስተባባሪን ይመድባል፤

፲፪(፭) የቅርንጫፍ ዕንባ ጠባቂ ጽሕፈት ቤት ኃላፊዎችን፣ መሪ ሥራ አስፈጻሚዎችን፣ ሥራ አስፈጻሚዎችን እና የማዕከል አስተባባሪዎችን የዲሲፕሊን ጉዳይ መርምሮ ውሳኔ ይሰጣል፡፡”

፱. የአዋጅ አንቀጽ ፲፮ ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፲፮ ተተክቷል፤

“፲፮ የልዩ ልዩ ዘርፍ ዕንባ ጠባቂዎች ሥልጣንና ተግባር

ተጠሪነቱ ለዋና ዕንባ ጠባቂው ሆኖ የሚከተሉትን ሥልጣንና ተግባር ይኖሩታል፡-

11(3). The Council elects its secretary among its members.

11(4). The Council may enact its rules and Regulation.”

8. Article 12 Sub-Articles 3(d), 4, and 5 of the Proclamation are repealed and replaced by new Sub Articles 12 (3), (d), (4), and (5), as follows:

“12(3)(d) The salary and benefits for the head of the branch Ombudsman office, lead executives, executives, coordinators of the centre, and employees shall be presented to the House of Peoples’ Representatives for approval and implemented if approved by the House.

12(4). Appoint heads for branch offices, lead executives, executives and coordinators of the centre.

12(5). Investigate and make a decision on the disciplinary case of heads of branch offices, lead executives, executives and coordinators of the centre.”

9. Article 16 of the Proclamation is repealed and replaced by a new Article 16 as follows:

“16. **Powers and Functions of the Ombudsman for Thematic Areas**

They are accountable to the Chief Ombudsman, and the Thematic Area Ombudsman has the following Powers and Functions:

፩. ከዋናው ዕንባ ጠባቂው ጋር በመመካከር የሥራ ዘርፉን ማደራጀት እና የማስተዳደር፤

፪. የሥራ ዘርፉን ሠራተኞች የመከታተል እና የመምራት፤

፫. የሚመሩትን ዘርፍ ወቅታዊና ዓመታዊ ክዋኔ ሪፖርት የማቅረብ፤

፬ በዋናው ዕንባ ጠባቂው የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ማከናወን፡፡”

፲. የአዋጅ አንቀጽ ፲፮ (፪) (ሀ) ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፲፮ (፪) (ሀ) ተተክቷል፡

“፲፮ (፪)(ሀ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ ፲፰ መሠረት የሚቋቋመው የዕጩ አቅራቢ ኮሚቴ የሕዝብ ጥቆማ መሠረት በማድረግ ዕጩ ተሟላጭነትን ይመለምላል፡፡”

፲፩. የአዋጅ አንቀጽ ፲፰ ስር የሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ ፲፰ (፮) እና (፯) ተጨምሯል፡

“፲፰(፮) ከንግድ ምክር ቤት አንድ ተወካይ..... አባል

፲፰(፯) ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አንድ ተወካይ..... አባል”

፲፪. የአዋጅ አንቀጽ ፳፬ ስር የሚከተለው አዲስ ንዑስ አንቀጽ ፳፬ (፮) እና (፯) ተጨምረዋል፡

“፳፬(፮) ከንግድ ምክር ቤት አንድ ተወካይ..... አባል

፳፬(፯) ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አንድ ተወካይ..... አባል”

1. Assist the Chief Ombudsman in the administration and coordination of the activities of the Thematic areas;

2. Supervising and leading the employees of the departments;

3. Providing a performance report on the current and regular activities of the Thematic area;

4. Carry out such other activities as may be assigned to him by the Chief Ombudsman.”

10. Article 17 Sub-Article 2(a) of the Proclamation is repealed and replaced by a new Sub-Article 17 (2) (a) as follows :
 “17(2)(a) The appointees shall be recruited based upon public nomination undertaken by a Nomination Committee to be formed pursuant to Article 18 hereunder;”

11. Under Article 18 a new Sub-Articles 6 and 7 are included as follows:
 “18 (6). One representative from the Chamber of Commerce-----Member
 18 (7). One representative from a Civil Society Organization-----Member”

12. Under Article 24 a new Sub-Articles 6 and 7 are included as follows:
 “24(6). One representative from the Chamber of Commerce-----Member
 24(7). One representative from a Civil Society Organization-----Member”

፲፫. የአዋጅ አንቀጽ ፴ ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ ርዕስ

እና አንቀጽ ፴ ተተክቷል፡

“አንቀጽ ፴ የተመርማሪ አካላት ግዴታ

፴(፩) ተቋሙ አግባብነት ያላቸውን ሰነዶች ወይም ማስረጃዎች እንዲቀርቡ ወይም መልስ እንዲሰጡ ሲጠየቁ የተጠየቀው አካል በተሟላ አኳኋን የማቅረብ ግዴታ አለበት፡

፴(፪) ተመርማሪ አካላት በተቋሙ በቀረበ የምርመራ ውጤትና የመፍትሔ ሐሳብ ላይ በ፴ ቀናት ውስጥ የእርምጃ እርምጃ የመውሰድ ግዴታ አለበት፤ የወሰደውን እርምጃ እና ለመውሰድ ካልተቻለ በቂ ምክንያት ካላቸው ይህንኑ በመግለጽ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ዕንባ ጠባቂ ተቋም በተጠቀሰው የጊዜ ገደብ ውስጥ የማሳወቅ ግዴታ አለባቸው፡፡”

፲፬. የአዋጅ አንቀጽ (፴፩)(፩) ተሰርዞ በሚከተለው አዲስ አንቀጽ ፴፩ (፩) ተተክቷል፡፡

“፴፩(፩) ማንኛውም አቤቱታ አቅራቢ ወይም ተመርማሪ የተቋሙ ኃላፊ ወይም መርማሪ በሰጠው የምርመራ ውጤትና መፍትሔ ሐሳብ ወይም ውሳኔ ላይ ቅሬታ ያለው ከሆነ የምርመራ ውጤትና የመፍትሔ ሐሳብ ወይም ውሳኔዉ በጽሑፍ ከደረሰው ጊዜ አንስቶ በ፴ ቀናት ውስጥ በደረጃው የሥራ ኃላፊ ጀምሮ እስከ ዋና ዕንባ ጠባቂው ቅሬታውን የማቅረብ መብቱ የተጠበቀ ሆኖ ዝርዝር አፈጻጸሙ ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም በሚወጣ መመሪያ የሚወሰን ይሆናል፡፡”

፲፭. የአዋጁ አንቀጽ ፴፯ ቀጥሎ አዲስ ርዕስ እና አንቀጽ ፴፰ ተጨምሯል በአዋጁ ከአንቀጽ ፴፰ እስከ ፵፮ የነበሩት እንደቅደም ተከተላቸው ከአንቀጽ ፴፱ እስከ ፵፮ በመሆን ተሸጋሽገዋል፡፡

13. Article 30 of the Proclamation is repealed and replaced by a new Article as follows:

"Article 30. **Duty of Respondent Bodies**

30(1).Up on the request from the institution, the requested organ shall provide all relevant documents or evidence or provide a response to requests made.

30(2). The respondents are obliged to take corrective measures, within 30 days from the date of delivery, on findings and remedies sent to them by the institution; if they are unable to take such measures, they shall inform the same and the good reasons thereof to the Ethiopian Institute of Ombudsman within the period specified herein.”

14. Article 31(1) of the Proclamation is repealed and replaced as follows:

"31(1). Any complainant or respondent organ shall have the right to object to the appointee, director, or investigator, next in hierarchy, where he is aggrieved by the finding of investigation and remedy proposed, may table an appeal to all levels of authority up to the Chief Ombudsman within 30 days from the time he is notified in writing of such proposed remedy. The detail shall be determined by a Directive.”

15. Next to Article 37 a new Article 38 is included as follows, and Articles 38 to 46 are renumbered as Articles 39 to 47:

“ ፴፰. ልዩ መብት

ማንኛውም የተቋሙ:-

፩. ተሟላ ከሆነ ምክር ቤቱ፤

፪. መርማሪ ከሆነ የምርመራ ሥራ

ሲያከናውን ዋና ዕንባ ጠባቂው፤

ሳይፈቅድ ወይም ከባድ ወንጀል ሲፈጽም

እጅ ከፍንጅ ካልተያዘ በስተቀር

አይያዝም፣ አይከሰስም፣ አይታሰርም፡፡”

፲፮. በአዋጅ አንቀጽ ፵፩ ሥር አዲስ ንዑስ አንቀጽ

፵፩(፫) ተጨምሯል፡፡

“፵፩(፫) በሠራተኞች አስተዳደር ጉዳይ ላይ

ጉባዔው በሰጠው ውሳኔ ላይ በ፴ ቀናት

ውስጥ ለፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት

በይግባኝ ሊያሰማ ይችላል፡፡”

፫. አዋጁ የሚጸናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ

ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል፡፡

አዲስ አበባ ጥር ፯ ቀን ፪ሺ፲፮ ዓ.ም

ማህለ ወርቅ ዘውዴ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ

ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት

“Article 38. Immunity

No:

1. Appointee,

2. Investigator while investigation,

may be arrested or detained without

the permission of the House or the

Chief Ombudsman, respectively,

except when caught in Flagrante

delicto, for a serious offence.”

16. Article 41 is amended and includes a new

Sub-Article 3 as follows:

“41(3). May log appeal to the Federal High

Court on decision passed by the

Council on employee

administrative matters within 30

days.”

3. Effective Date

This Proclamation shall enter into force on

the date of publication in the Federal Negarit

Gazette.

Done at Addis Ababa, On this 16th Day of
January, 2024

SAHLE-WORK ZEWDIE

PRESIDENT OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC
OF ETHIOPIA